

Ethiopian National Transitional Council
P.O.Box 40963
Arlington, VA 22204
Tel: 1-703-659-6000 (US and Canada)
Tel: +44-7958-487-420 (Europe, Mid. East and Africa)
Email: contact@etntc.org
Website: www.etntc.org



April 20, 2015

በአፍሪካና በአረብ አገሮች በስደት ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን ላይ እየተፈጸሙ ስላሉት ፋሽስታዊ ድርጊቶችን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ

ሀገር በቀሉ የወያኔ አፓርታይድ ስርአት በሃገር ውስጥ በህዝባችን ላይ የፈጠረውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ቀውስ በመሸሸ በአፍሪካና በአረብ አገሮች በስደት ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን፤ የዜጎቹን ሙብት የሚያስጠብቅ ኢትዮጵያዊ መንግስት ባለመኖሩ እጅግ አሳዛኝና ዘግናኝ ለሆኑ ስቃይና ግድያዎች ተጋልጠዋል።

ባሳለፍንው የአንድ ሳምንት ጊዜ ብቻ፤ የመን ውስጥ በተፈጠረው ጦርነት፤ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ወገኞቻችን የድረሱልን ጥሪ ቢያቀርቡም ስርአቱ ዜጎችን ለመታደግ ምንም ዓይነት ፍላጎት እንደሌለው በድጋሚ አሳይቷል። ወገኖቻችን መውጫ አጥተው በየአለቱ ህይወታቸውን ለማትረፍ በሚጮሁበት በዚህ የስቃይ ወቅት፤ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እጅግ አሳፋሪ በሆነ መንገድ በፌስ ቡክ ላይ የስልክ ቁጥር በማስቀመጥና የሳውዲ መንግስት የሚያካሂደውን የአየር ድብደባ ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፍ በመግለጽ በህዝብ ደምና እንባ ላይ በማላገጥ፤ ዛሬም እንደወትሮው ከባዴን ጋር ያላቸውን አጋርነት አረጋግጠዋል።

በደቡብ አፍሪካ በተለያዩ ስደተኞች ላይ በጅምላ እየተደረገ ያለውን አስቃቂ ግድያ ተከትሎ የተለያዩ አገሮች፤ የደቡብ አፍሪካን ኤምባሲ እስከመዘጋት ሲያስጠነቅቁ፤ የወያኔ ስርአት ግን ኢትዮጵያዊያኖች ከህይወታቸው ሲቃጠሉና ሲገደሉ እያየ፤ አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻ መገደሉን ከመናገር በስተቀር ምንም አይነት እርምጃ አልወሰደም።

በሊብያ፤ አይሲስ የተባለው አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያውያንን፤ ክርስቲያኖችን በመሆናቸው ምክንያት ብቻ በጠራራ ፀሃይ ባሰቃቂ ሁኔታ አንገታቸውን በመቅላትና በጥይት በመደብደብ ገሏቸዋል። አሸባሪ ቡድኑም ክርስትያን በሆኑ ኢትዮጵያውያን ላይ ይህን ፋሽስታዊ ድርጊት መፈጸሙን በይፋ ማረጋገጥን የተለያዩ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃኖች ቢዘግቡትም፤ የወያኔው ፋሽስታዊ ስርአት ግን በግብፅ ካይሮ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ፤ ስደተኞቹ ኢትዮጵያውያን ስለመሆናቸው ማረጋገጫ እንዳልሰጠ በመግለጽ የተለመደውን ከፍተኛ ክህደት ፈድሟል።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት ከላይ የተዘረዘሩትን ፋሽስታዊ ድርጊቶች ሀገር በቀሉን የወያኔ አፓርታይድ ስርአት በጅምላ እያወገዘ በዚህ አጋጣሚ ለሚችሉ ተገጂ ቤተሰብ፤ ዘመድና ወዳጆች በሙሉ የተሰማንን ጥልቅ ሃዘን እንገልጻለን።

ከላይ ጣጭሩ የተዘረዘሩት በንጹሃን ወገኖቻችን ላይ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እየተፈጸሙ ላሉት ፋሽስታዊ ድርጊቶች፤ ቀደም ሲል ለተፈጸሙት ተደጋጋሚ ብሔራዊ ቅሌቶችና ላለፉት 24 አመታት የኢትዮጵያ ህዝብ እያሳለፈ ላለው የመከራ ዘመን ዋናው ምንጭ ሀገር በቀሉ የወያኔ አፓርታይድ ስርአት ነው። ይህን መሰሪ ስርአት ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ከስሩ ነቅሎ ለመጣል ብቸኛ መፍትሄው፤ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሃይሎችን በማስተባበር የነጻነት ትግሉን በአንድ ማእከል እንዲመራ ሊያደርግ የሚችል፤ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለአለም አቀፍ ህብረተሰቡ አማራጭ የሚሆን ሁሉን አቀፍ ያማራጭ ሃይል ወይም የስደት መንግስት ማቋቋም ሲቻል ነው በለን እናምናለን።

የሽግግር ምክር ቤቱ ከመግለጫና ይፋዊ ጥሪ ከማድረግ ባሻገር ከላይ የተቀመጠውን ጭብጥ ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲያደርግ ቆይቷል። ባሳለፈው ወር የካቲት 2007፤ ሽግግር ምክር ቤቱ ከሸነጎ ጋር ስምምነት በማድረግ ለዚህ አማራጭ ህይወት መመስረት የመሰረት ድንጋይ መጣሉ አንድ ምሳሌ ነው። በተመሳሳይም ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር የሁለትዮሽ ውይይት በማድረግ ላይ ሲሆን እነኚህን የሁለትዮሽ ውይይቶች ወደወል ውይይቶች ባስቸኳይ እንዲሸጋገር ለማድረግና ያማራጭ ሃይል እንዲቋቋም ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። የሂደቱን ውጤትና፤ ከአያንዳንዱ ድርጅት ጋር የምናደረገውን ስምምነት ለህዝባችን ይፋ እንደምናደርግ እየገለጸን፤ በዚህ አጋጣሚ ዛሬም እንደወትሮው ነጻነት ናፋቂ ለሆነው ኢትዮጵያዊ፤ የፖለቲካ ድርጅቶች፤ ሲቪክ ማህበራት፤ ለእምነት ተቋሚት፤ ለመገናኛ ብዙሃን (የፖለቲካ ክፍሎች)፤ ታወቂ ምሁራንና አክቲቪስቶች ይህን ወቅታዊ አጀንዳ የግል ጉዳይ በማድረግ አስተዋጽኦና ግፊት ታደርጉ ዘንድ ሃገራዊ ጥሪያችንን ባከብሮት እናስተላልፋለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)